

የኅናስ
ዓይነት

ՔԱՆ ՊՐԼ.Ք ԻՆՔԻ ՔԴԿԱԾ ՊՐՊԱՐ ՔԱՆ ԳՅԱՍ ՈՒ
ՓՅԻ ԳՃ: ՔԴԿԱԾԵԶ ԿԼ ՊՄՔ ԿԵԲ ԻՆՔԻ ՊՐՊԱՐ ԿԴՐ
ՔԱՆ ՊՐԼ.Ք ԻՆՔԻ ՊՐՊԱՐ ԵԶ ՔՄՔ ՔՐԻ: ՔԱՆ ԳՄՊՀ:
«ԳՈՂԵԶԱՆ ԳՐԻ ՎՐԸ ՊՐՊ ՀՐՄ: ՖՆՏ ԳՐԻՆ ԻՆՏ
ԻՆՏ ՔՋ ՔՋ ՎԲՍ ՆԵՎ ԻՄՊ ՔՆՆ!» ԵՅ ՔԴԿԱԾ ԳՅԱՍ: ՔԴԿԱԾ
ԵԳՆԻ: «ՔԱՆ ԻՄՊԼ ՊՐԵԿԴՆ ԵՅ ՀԵԶ: ԻՆՔԻ ՆԵՎ
ԻՆՔԻ ԵՐԹՊՐԸՆՔՓԽ» ԵՅ ՊՐԼԱԾ ՔԱՆԻ ԻՆՔ ՆԵՎ
ՔՆՆ ԻՐԵԿԱԾ:»

ማኑኤል ደጋግጧ ደጋግጧ ዓርቶስ ማተሚያ

የንገድ የኩን ካዲ በርታታ የኩናስ ዓላማንታኑ ማለያ (1:1-17)

የኋናስ የንገድ የኋና ጥና ስኋቃ ስኋሳቅ (2:1-10)

የኋናስኩ ንጽዋቅ ዓኔቸውን ይጠናቀዋ ነው በኋናቸው (3:1-10)

ՔԸ ԹԻԱ ՊԿԱԾՎԸ ԳՐԱՌԵՒ ՃՇ (4:1-11)

የኋናስ ከገኘ የንግድ ትኩም ዓይነቶች ዓይነቶች

**1 የንግድ የንግድ ነው በሚታወቂ የኩስ፡ የኩስበቻም ጥሩበት ከአዘጋጅ
ቁሳለ ያደረገ፡-**

3 የኩኬስ ገኩነት ፍንጻና ፍንግ ትኩ ትኩ በርቃታ ተኩና ማለ ተርሰሰ
ከታወቂ ይገዳና ዓቃዎች፣ ዓላ ዓማር ዓዋሽ ካደ ዓላኑ ገይ ተርሰሰ
ዓላሸ ወካሂ ከኩሚል ይገዋዎች፣ ይከታ ይያ ወካሂ ከኩሚልው ካይሳ
ማኩና ማረጋገጫ ወካሂ ከኩሚልው ገለፎች፣ ዓላ ይያይደሣ ፍንጻና
ፍንግ ትኩታ ተኩና ማለሁ::

8 Յ՞շը օդի՞ւ բնակու ի՞ւս: «Կոչ է անգո ինձի! Կը ԵՇՔ
զի Ո՞ք նէ ԿԱՆԱ Զ ԱՀԱ ՆԱԳՈ ՄՊԱԾ? Է ԶԵՒ ՄՊԱԾ ՂՈՒԾԵ՞?
Է ՆԱՆ ԶԻՒՄ ՄՊԱԾ? ԶԵՎ ՆԱԻ ՓԻՒԾԵ՞? Է ԶԵՒ ԶՈՒԾԵ՞?»
Ե՞ս:::

9 የኩናስ ዓማና፡- «ታኂነ የብር ዓለካ፣ አምንት ባዝነት ማኅ፡፡ ማረጋገጫዎች የሰራ ማውጣት የኩናስ ክፍያ ንግድ ተናኑ ክልክነ» ጥሩ፡፡

12 የኩስኩ ማሃያ:- «የይ ቁናቸው እና ጉዳዣ ዓንፃ ሂለሁ ታ
እጠንተርታዊ ተ ዓራሪ ይኖር ተኝ ዓከ ስዘመድ ዓገዋጥ፣ ያኩን
የይ ቁናቸው ጉዳዣ ቤት ጉንባኤና» የሚሸፍ፡፡

ወደም ማሬ እና ፖይዳን!» ገዢ የገንዘብ የገን ገዢ የፋይቶ ማእድም
በለቱ::

¹⁵ የኩንታ የኩንታ ማያያዝ ተከታታይ ነው፡፡ የዚህ ትኩስ የኩንታ የኩንታ ማያያዝ ተከታታይ ነው፡፡

2

የኩስ ስለመስጠት

1 የኩስና ቅጂዎች ገዢዎች ዓላማ ሃላፊነት ደንብ ነው እና ማስተካከለሁ

² «ՀԴՇՆ ՀԴՇՆ ԴԵԱՅՐ! ՄԱՆ ԾՈՒՑ ԶՀԻ ՆԳ ԶԱԼԵՆ ՆՀԱԿՅ ՄԱԳԹ ԲՈՒԿՆԻ:

እኔን ታና ማኅደኑን ገይ የዚቃ ባለ የጊዜ፡ የተደረገ የኩያ
ኋ የውሳኑና ተደራሽ ተኋኑ ባለቱና፡
እኔናም የዚቃ፡፡

**3 ከሽ ዓቶች ባዘሩ ዝመጀሮ ክኩኑ ተኩ ከአራሪ፣
ከይለ ተኩኑ ወካሂ ለለ ማሻሻል፣**

፪ እና ተጠቃሚነት የዕለታዊ ስራውን ተከተል ይፈጸማል

የት መጽሐፍ እኩለሁ ተሳዬ መን

የታኑ ሆነው የለንዳናኝ
እኔ ተስፋ የዚያ ጥሩ ተና የከተማ

፳፻፲፭ የዘመን ብቻ

፩ ፊትኬ ዝም ታኑኬ ከደኑ፣
ይግኘው ዝማ ዓኔ ማር ዝማ

የንገድ ታክና ካራ ወደንግተም ይኖኝ፤

የፌዴራል ተናስተካክል የሚከተሉት ስምዎችን
በመስቀል እንደተረጋግጧል፡፡

7 ታኩነት የወጪውን ተኩም ማለ ወደፊት

ኩንጂኩንጂ ጉዳ ታኑን ማለ ይቀበዣ
ኩን ታኑ የእሁሮ ታኑን ሰላምና

ՌԱՔՐ ԴԱՌ ԽԵԻ ԵԱՄ ՊԿԸԸ

卷之三

መ. 12:40::

8 ሌኑ ማዕድ የኑ ክኑስና ዓሳ በኋይ
 ኋላም ታወርቃነታዊ ማዕድ ምንጻ፡፡

9 ፅቀሻሂ የገንዘብ የገን ክደታሂረ
 ታኑና ገልጋ ዓይነውም ወላ ዓገገ ባኑ የኑ ሰላምና
 ዓመም ትኑና የኑ ባኑ የኑንና፡፡»

10 ያኩታ የገንዘብ የገን ክደ ዓይቃም ወላሂ የኑናስ ዓከ ከስ
 ባሁ ዓይ መኑስና፡፡

3

የኅናሽ የንግድ የንግድ አዳም ባይሸጣን ተቻለዋል

1 የንገድ የንግድ ገዢ ልማ የኩል ስምም፡-
2 «ሃይል ዓቁስ ቁልጊዢ ከታማለ ንዑስ ዓካይነት ተ ነላም ከልብ
ቁልጊዢ ይርም በኩል ይረዳ ከኩል» ገዢና፡፡
3 የደር የኩል የንገድ የንግድ ገዢ ልማ ዓይነት ንዑስ ከታማ
ዓላማና፡ ንዑስ ከታማ ከሽያጭ ቁልጊዢ ቅረጥ ቅለን ሂይሆን ከል
የንተነጥቶና፡፡
4 የኩል ዓማና ከታማለ ገዢ የንተወ ዓርቀና፣ ዓዘጋጅ ተቋ
ከል የንተከሳኗ፡- «እናወ የይደረግ ማ ከል ገዢ ምንት ይኖ
የይቀኑና!» ገዢ ዓለሁ ከኩልና፡፡
5 ዓማና ንዑስ ይፈል ሥነበት ገዢ ባለ ታመርቀና፣ ይከታ መአዘጋ
የሽያጭ ከል የሚሆና፣ ዓይነት ቁልጊዢ ገዢና ባለንት ዓለን ዓይ
ሂለንናና በያዥ ሲደ ታክለ ማይነትና፡፡
6 ይው ባለ ንዑስ ከኩል ወይዘም ዓይነ የይደረግ ከድ፡ ከኩል ስምም
ማኩል ለአማ ሲደ ታክለ ማይነት ላኩ ሲለለው ይኖና፡፡
7 ይከታ ንዑስ ይርም፡- «ዓይነት ዓለሁ ማይቀው ቁልጥናና ባይ
ማረጋገጫ ተቋ ዓለበት መግቢ፣ ቁልጥናና በሽያጭ፤
8 ዓይነት ቁልጥናና በያዥ ሲደ ታክለ ማይነቶን፤ ተቋ ተቋ ዓለ
ሂለንናና ማኩል ስምም ዓይነት ምክንያት፤ ተቋ ማለያና ገዢ ማቅረብ
የሽያጭ፤

9 ՆԱՆ ՊՅԾՆԴԻ ՔՂ ԳՐԴՆԴՐ ԹԱՆ ԾԱԾՆԴ ԿՅ ԶՂ Ք
ՏԸՔ ՊԻ ՀՂ ԸԼԱՌՎԳ Ճ՛Ի ԵԽԻ ԿԾԿԴՀՀԴՆ ԿՅ ԻՆՔ
ԻՆԵՐ ԶՀԲ ՊՐ ՊԳ ԾԱ ԸՆ ՈՒՆԻ ԶԻՖԻ» ԵԶ ԻՆԴ ԶԻՆ»:
10 ԹԱՆ ԶՄԳ ՀՆՎ ԳԴ ՊԳ ԾԱ ՊԻ ՏԸՔ ՊԾՎ ԶՐԴ ԿԾԱ
ԿՂՆ ԲՅԾ ԶՐԴ ԶԻ ԾԱԾՆԴ ԶՐԴ ՔԾՆ ՊՐ ՊԴԺ

4

የኋላ ንዑስ ደረጃ ማኅራሱ የኋላ ደንብ ብቻ

1 የኩኬሽ ይይ ማኩ ቅዱስንና የኩኬሽ ይይ ማኩ ቅዱስንና

2 የሂሳ የማኑ፡ «ናገኘና ፈንጻ ካይሸያም! እኩለን የሃ ማልኩዎች
የገኘ ስ ተ የሚ የኩ ተ እኩም ክኩሱም? እ በርሃን ተርሱስ
ካተማ ተኩለ በተ የኩ የኩ ማለሆ ያደርግኝ፡ እኩለ፡ ክበ የአም
ቅጥነት ጉዳይ፡ ገበ የኩ የኩ የኩ ማለሆ እኩ ማረጋገጫ፡ የኩ የኩ
ኩ የኩ የኩ

³ የንግድ የንግድ ገዢያ!⁴ ፍቅር ማረጋገጫ ተና ወቅደ፣ ተናኝ እንደሰነጥያ
የይቀቻ የሽከ» በይ ስልፍኩ::

4 የገኘና የኅን ነዲ ባሕም ማሃያ:- «የያይዳ ካለሁ ፊጋዜጣ ከይሳይድ?» ገዢና፡፡

5 የኩኗር ባሕም ክታሚያው የሽያጭ ከስነ የስነ ከስነ ባሕም ተንተሬድ ወልሆ ወልሆ ድማ ድሞና፣ የሆኑ የአካ የአካ ድመ ክታሚያው ይፈጸመ የደንብ መቻቻቻቻ ዘመኑን ከተኑ፡፡

7 የግኝት ዘርተኩል ወሰን ተቋ ቁሳራማር ዓነዥም ይና ዘኑል
ተከለ ተቋና ይደረግ ተከለ ልይቃ::

9 የእኔ ባለው፡ «የኩርና ተከላለ አለ ነኝና ፍጋድኑኝም ከይደለ?» ገዢ፡ የጥናስ ማሬ፡ «ነገና ተኋኘ ፍጋድኑኝም ከይደለ፤ ተፈፀሚነት የይቀንኝም ሂሳብናና ፍጋድኑኝም ከይደለ፤» ገዢ፤

11 ኬዊ ክታማ ተርቶንታ ከዘምነት ድማስ ማረጋገጫ ጥሩ ይዘጋጀል
ለማታማ ሽቦታ በሆነ ዓላማ የዚ ፈቃድ የሚ ክታማው ይዞ ለአቶችነቱ
ሚሆን ቅልዋው ዓላማ ዓላማ ዓላማ ዓላማ- ገዢ የሚ ድለሁ ክታማለ
ሚጠበቅኝና ከይሰጥዋልኩ?» ይጠበኝ፡፡

ጽኢት ማግኘት

The Holy Bible in the Maale language of Ethiopia, using Ethiopic script

copyright © 2008 The Word for the World International and The Bible Society of Ethiopia

Language: Maale (Male)

Translation by: The Word for the World

Contributor: Bible Society of Ethiopia

ጽኢት ማግኘት

Maale Full Bible

The Word For The World International
Bible Society of Ethiopia

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

You include the above copyright and source information.

If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.

2025-05-13

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 13 May 2025 from source files dated 13 May 2025

bbcfb90a-3ae3-5452-983d-6c4c02375929